

# ከትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ለአምንስቲ ኢንተርናሽናል የተሰጠ መልስ

አምንስቲ ኢንተርናሽናል የአከባቢው ምስክሮች ዋቢ በማድረግ ምዕራብ ትግራይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ስቢሎች ተገድለዋል በማለት ያወጣው መግለጫ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጠያቂው በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ጦርነት ያወጀው ፋሽስታዊውና አሸባሪው የአብይ አሕመድ ቡድን ነው።

በቅድሚያ ምዕራብ ትግራይ ማይ ካድራ ጥቅምት 30/2013 ዓ/ም በሲቪል ዜጎች ላይ ደረሰ የተባለው ሞት፣ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት፣ የተሰማው ጥልቅ ሃዘን በትግራይ ህዝብ ስምይገልጻል፡፡ ለግፍ ሰለባ ቤተሰቦች እና ወዳጅ ዘመዶችም መፅናናትን ይመኛል፡፡

ከሁሉም በላይ፣ አምንስቲ ኢንተርናሽናል ጨምሮ የአለም አቀፍ ማህበረሰብ፣ በዋነኛነት የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በተለይም ወንድም የአማራ ህዝብ ተፈፀመ የተባለው ግድያ በተረጋጋና በሰከነ አእምሮ ማጤን ተገቢ ነው ብሎ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ያምናል፡፡ ለምን ቢባል ከሁለት



አመት ተኩል በላይ የማያባራ ብሄር ተኮር ጥቃት የደረሰባቸው፣ አሁንም እንደ ህዝብ ከምድረ ገፅ ለማጥፋት የዘር ማፅዳት ጦርነት የታወጀባቸው የትግራይ ህዝብና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቱ የዘር ማጥፋት ጥቃት አይፈፀሙም ብቻ ሳይሆን ፈፀመው አያስቡትም፡፡ ምክንያቱም ህዝባዊ ዓላማ አንግበው የአማራ ህዝብን ጨምሮ ለመላ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የታገሉ በዋነኛነት ዘረኝነትን ለማጥፋት ክቡር የህይወት መስዋእትነት የከፈሉና በመክፈል ላይ ያሉ ናቸው፡፡ በአጠቃላይም ተፈጥሮአቸውና እሴታቸው ብሄር ላይ ያተኮረ ጥቃት እንዲፈፀሙ አይፈቅድላቸውም። ከዚህ ባሻገር ግን በአሁኑ ወቅት በመላው ሀገሪቱ በሚገኙ የትግራይ ባለሀብቶች፣ ስቪል ሰራተኞች

እንዲሁም እድሜ ልካቸው ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ያገለገሉት የኢፌዴሪ የመከላከያ አዛዦችና ወታደሮች የትግራይ ተወላጆች ብቻ በመሆናቸው እየተገደሉ ባሉበት የተቀሩት ደግሞ በየእስርቤቱ የሚታጎርበት እንዲሁም ከሥራ ገበታቸው ሚፈናቀሉበትን አስከፊ ሁኔታ እያወገዘ ባለበትና በራሳቸው ላይ እንዲደርስ የማይፈልጉትን ነገር ወንድም የአማራን ህዝብ ላይ ዘር ለይቶ የሚገድልበት ሁኔታ ከቶውን ሊኖር ፈፅሞ አይችልም፡፡

ሰለሆነም የትግራይ ህዝብና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቱ በፋሽስቱና አሸባሪው አብይ አሕመድ ቡድንና በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ቡድን የታወጀበት የዘር ማጥፋት ጦርነት እየመከተ ያለው ሃላፊነት

በተሞላበት አኳሃን ነው። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ቁጥጥር ሥር ያሉት ከ10ሺ በላይ የሰሜን ዕዝ አዛዦችና የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ እንዲሁም አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ አስገድዶ ጦርነት እሳት ላይ የማገዳቸው ምርኮኞች የሚገባቸውን እንክብካቤ እየተደረገላቸው ይገኛል። ይህም የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም የትግራይ ልዩ ሃይልና ምልሻ፣ ሲቪል የአማራ ተወላጆች ቀርቶ በቀላልና ከባድ የጦር መሳርያ በአጠቃላይ በታንክና መካናይዝድ ጦር የወጉትን አሸባሪወ. አብይ አሕመድ ያሰማራቸው አዛዦችና የሰራዊት አባላት እንኳን ብሄር ለይቶ አልገደለም። አልጨፈጨፈም። አላስቃየም።

ስለዚህ በምዕራብ ትግራይ ማይ ካድራ በንፁሃን የአማራ ተወላጆች ላይ ደረሰ የተባለው ግድያና አምንስቲ ኢንተርናሽናል የአከባቢው ምስክሮች ዋቢ በማድረግ ያሰራጨው ዘገባ በሦስተኛ ገለልተኛ አካል ተጣርቶ እውነታው ሊታወቅ ይገባል። የወንጀሉ ፈፃሚዎችም ለህግ ሊቀርቡ ይገባል። ተፈፀመ የተባለው ግድያ ለማጣራት ለሚፈልግ ማንኛውም ገለልተኛ አካል የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት አስፈላጊው ትብብር እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ ያረጋግጣል።

በመጨረሻም አምንስቲ ኢንተርናሽናል የአከባቢው ምስክሮች ዋቢ በማድረግ ምዕራብ ትግራይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ስቪሎች ተገድለዋል በማለት ያወጣው መግለጫ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ዋነኛ ተጠያቂው በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ጦርነት በቅንጅት ያወጁት የፋሽሽታዊ አሸባሪ ወራሪወ. የአብይ አሕመድ የጥፋት ቡድንና አምባገነኑ የሻዕቢያ ጨፍጫፊ ቡድን መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው። ስለሆነም እነዚህ ጨፍጫፊዎች በትግራይ ህዝብ ላይ እያካሄዱት ባሉት የዘር ማጥፋት ጦርነት በአለም አቀፍ የጦር ፍርድ ቤት ተጠያቂ እንዲሆኑ አምንስቲ ኢንተርናሽናል ጨምሮ የአለም አቀፍ ማህበረሰብ የድርሻቸው እንዲወጡ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል።

**ትግራይ የአድሐርያን መቃብር እንጂ መፈንጫ አትሆንም!**  
**የትግራይ ኮምዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ**  
**መቐለ ህዳር 4/2013 ዓ/ም**